

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ገጽ 11ጠነኛ ዓመት ቁጥር ፮
አዲስ አበባ ሕዳር ፲፱ ቀን ፪ሺ፲፭ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

29th Year No. 5
ADDIS ABABA 28th November, 2022

<p style="text-align: center;"><u>ማውጫ</u></p> <p style="text-align: center;">ደንብ ቁጥር ፮፻፳፮/፪ሺ፲፭</p> <p>የኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማት አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር መወሰኛ ደንብ.....ገጽ ፲፱ሺ፮፻፸፱</p>	<p style="text-align: center;"><u>Content</u></p> <p style="text-align: center;">Regulation No. 526 /2022</p> <p>Definition of Organization, Powers and Duties of the Ethiopian Enterprise Development Regulation.....Page 14579</p>
<p style="text-align: center;">ደንብ ቁጥር ፮፻፳፮/፪ሺ፲፭</p> <p style="text-align: center;"><u>የኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማት አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ</u></p> <p>የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፳፫/፪ሺ፲፱ አንቀጽ ፵፱(፪) መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል፡፡</p> <p>፩. አጭር ርዕስ</p> <p>ይህ ደንብ “የኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማት አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር መወሰኛ ደንብ ቁጥር ፮፻፳፮/፪ሺ፲፭” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡</p>	<p style="text-align: center;">REGULATION NO. 526/2022</p> <p style="text-align: center;"><u>COUNCIL OF MINISTERS</u></p> <p style="text-align: center;"><u>REGULATION TO DETERMIN THE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>ORGANIZATION, POWER AND DUTIES</u></p> <p style="text-align: center;"><u>OF THE ETHIOPIAN ENTERPRISE</u></p> <p style="text-align: center;"><u>DEVELOPMENT</u></p> <p>This Regulation is issued by the Council of Ministers pursuant to Article 49 (2) of the Definition of Powers and Duties of Executive Organs Proclamation No. 1263/2021.</p> <p>1. Short Title</p> <p>This Regulation may be cited as the “Definition of Organization, Powers and Duties of the Ethiopian Enterprise Development Regulation No.526/2022.”</p>

፪. ትርጓሜ

የቃል አገባቡ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

፩/ “**ኢንተርፕራይዝ**” ማለት ጥቃቅን፣ አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንተርፕራይዝ ነው፤

፪/ “**ማኑፋክቸሪንግ ኢንተርፕራይዝ**” ማለት ማሻገን፣ መሣሪያን ወይም የሰው ኃይልን በመጠቀም ጥሬ ዕቃ ላይ የቅርጽ፣ የመጠን ወይም የይዘት ለውጥ በማድረግ የተሻለ ዋጋ ያለው ምርት የሚያመርት ነው፤

፫/ “**ጥቃቅን ማኑፋክቸሪንግ ኢንተርፕራይዝ**” ማለት እስከ ፲ (አስር) ቋሚ ሰራተኞች የያዘ እና እስከ ብር ፮፻ሺ (ስድስት መቶ ሺህ) ጠቅላላ ሐብት ያለው ኢንተርፕራይዝ ነው፤ ሆኖም ግን በሰው ኃይልና በጠቅላላ ሐብት መካከል አሻሚ ሁኔታ ሲፈጠር ጠቅላላ ሐብት ገዥ መስፈርት ይሆናል፤

፬/ “**አነስተኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንተርፕራይዝ**” ማለት ከ ፲፩ (አስራ አንድ) እስከ ፶ (ሃምሳ) ቋሚ ሰራተኞች የያዘ እና ከብር ፮፻ሺ፩ (ስድስት መቶ ሺህ አንድ) እስከ ብር ፲ ሚሊዮን (አስር ሚሊዮን) ጠቅላላ ሐብት ያለው ኢንተርፕራይዝ ነው፤ ሆኖም ግን በሰው ኃይልና በጠቅላላ ሐብት መካከል አሻሚ ሁኔታ ሲፈጠር ጠቅላላ ሐብት ገዥ መስፈርት ይሆናል፤

2. Definition

In this Regulation unless the context otherwise requires:

1/ “**Enterprise**” shall mean micro, small and medium manufacturing enterprise;

2/ “**Manufacturing Enterprise**” shall mean enterprise engaged in the manufacturing of products for better value by making changes to raw materials in shape, quantity or content using machinery, equipments or human resource;

3/ “**Micro Manufacturing Enterprise**” shall mean an enterprise that has 10 (ten) permanent employees and a total asset worth up to Birr 600,000 (six hundred thousand) however, if there is ambiguity between human resource and total assets, a total asset shall prevail;

4/ “**Small Manufacturing Enterprise**” shall mean an enterprise with 11 (eleven) up to 50 (fifty) permanent employees and a total asset worth between Birr 600,001(six hundred thousand one) and 10,000,000 (ten million) however, if there is ambiguity between human resource and total assets, a total asset shall prevail;

፭/ “መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንተርፕራይዝ”

ማለት ከ ፶፩ (ሃምሳ አንድ) እስከ ፻ (መቶ) ቋሚ ሰራተኞች የያዘ እና ከብር ፲ ሚሊዮን ፩ (አስር ሚሊዮን አንድ) እስከ ፺ ሚሊዮን (ዘጠና ሚሊዮን) ጠቅላላ ሐብት ያለው ኢንተርፕራይዝ ነው፤ ሆኖም ግን በሰው ኃይልና በጠቅላላ ሐብት መካከል አሻሚ ሁኔታ ሲፈጠር ጠቅላላ ሐብት ገዥ መስፈርት ይሆናል፤

፮/ “ከፍተኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንተርፕራይዝ” ማለት

ከ ፻ (መቶ) በላይ ቋሚ ሰራተኞች የያዘ እና ከብር ፺ ሚሊዮን (ዘጠና ሚሊዮን) በላይ ጠቅላላ ሐብት ያለው ኢንተርፕራይዝ ነው፤ ሆኖም ግን በሰው ኃይልና በጠቅላላ ሐብት መካከል አሻሚ ሁኔታ ሲፈጠር ጠቅላላ ሐብት ገዥ መስፈርት ይሆናል፤

፯/ “የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን አገልግሎት” ማለት

የማኑፋክቸሪንግ ኢንተርፕራይዞችን ችግር የለየና በፍላጎት ላይ የተመሠረተ የተሟላ መረጃ የማደራጀትና የመስጠት፣ ሥልጠናና ምክር፣ ቴክኖሎጂ ልማት፣ ግብይት፣ የጥራትና ምርታማነት ማሻሻያና ሌሎች መሰል ድጋፎችን መስጠትን እንዲሁም በተለያዩ ተቋማት የሚሠጡ አስፈላጊ ድጋፎችን ማመቻቸትን የሚያካትት ድጋፍ ነው፤

፰/ “የዘርፍ ማኅበር” ማለት አምራች ድርጅቶች

በየተሰማሩበት መስክ የጋራ ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ ያቋቋሙት ህጋዊ ማኅበር ነው፤

፱/ “ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር” ማለት እንደቅደም

ተከተሉ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ነው፤

5/ “Medium Manufacturing

Enterprise” shall mean an Enterprise with 51 (fifty one) up to 100 (one hundred) permanent employees and a total asset worth between Birr 10,000,001 (ten million one) and 90,000,000 (ninety million) however, if there is ambiguity between human resource and total assets, a total asset shall prevail;

6/ “Large Manufacturing Enterprise”

shall mean an enterprise with more than 100 (one hundred) permanent employees and a total asset worth more than 90,000,000 (ninety million) however, if there is ambiguity between human resource and total assets, a total asset shall prevail;

7/ “Industry Extension Service” shall

include provision and facilitation of organized information, training, counseling, technology development, marketing, quality and productivity improvement and other similar supports by identifying the challenges faced by manufacturing enterprises and based on their needs;

8/ “Sectoral Association” shall mean

legally recognized association established by manufacturing entities to secure their common interests and benefits;

9/ “Minister or Ministry” means the

Minister or the Ministry of Industry respectively;

፲/ “ልማት” ማለት የኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማት ነው።

፲፩/ “ክልል” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግስት አንቀጽ ፵፯ መሠረት የተቋቋመ ማንኛውም ክልል ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ እና የድሬዳዋ አስተዳደሮችንም ይጨምራል።

፲፪/ ማንኛውም በወንድ ጾታ የተገለፀው አነጋገር የሴትንም ይጨምራል።

፫. ዋና መስሪያ ቤት

የልማቱ ዋና መስሪያ ቤት በአዲስ አበባ ከተማ ሆኖ እንደ አስፈላጊነቱ በማናቸውም ሥፍራ ቅርንጫፍ ሊኖረው ይችላል።

፬. ዓላማ

ልማቱ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

፩/ ኢንተርፕራይዞች እንዲስፋፉና እንዲጠናከሩ በማድረግ ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍልን ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት መደገፍ፤ ለከፍተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት መሠረት መጣል፤

፪/ ኢንተርፕራይዞችን ለማስፋፋትና ለማጠናከር አስፈላጊ መሠረተ-ልማቶችን በማልማትና በማስተዳደር ዘርፉን ተወዳዳሪና ውጤታማ እንዲሆን ማስቻል።

10/ “Development” means Ethiopian Enterprise Development;

11/ “Region” means any Region which is established as per Article 47 of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and it also includes Addis Ababa and Dire Dawa City Administrations;

12/ Any expression in the masculine gender includes the feminine.

3. Head Office

The Development shall have its Head Office in Addis Ababa and may have branch offices elsewhere, as may be necessary.

4. Objective

The Development shall have the following objectives:

1/ Ensure the expansion and strengthening of Enterprises and support the efforts to ensure fair distribution of wealth and resources; establish the base for large Enterprises;

2/ Enable Enterprises to be effective and competitive through developing and administering infrastructures needed to strengthen and expand Enterprises.

፮. የልማቱ ሥልጣንና ተግባር

ልማቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ የኢንተርፕራይዝ ልማትንና ሽግግርን ለማፋጠን የሚረዱ ፖሊሲ፣ ስትራቴጂ፣ ፕሮግራምና ፕሮጀክቶች እንዲወጡ ሐሳብ ለሚኒስቴሩ ያቀርባል፤ ተዘጋጅቶ ሲጸድቅም ተግባራዊ ያደርጋል፤

፪/ የኢንተርፕራይዝ ልማቱን የሚደግፉ የድጋፍ ማዕቀፎችን፣ የአሰራር ስርዓቶችን እና እቅዶችን ያዘጋጃል፤ ይተገብራል፤ ተግባራዊ እንዲሆኑም ያስተባብራል፤

፫/ ለኢንተርፕራይዞች በተለይም ገቢ ምርቶችን ለሚተኩ እና ምርታቸውን ለውጭ ገበያ ለሚያቀርቡ ኢንተርፕራይዞች ተወዳዳሪነትና ውጤታማነት ማነቆ የሆኑ ጉዳዮች በጥናት እንዲለዩና መፍትሄ እንዲያገኙ ያደርጋል፤

፬/ ዜጎች በኢንተርፕራይዝ ልማት እንዲሰማሩ የኢንቨስትመንት ማስፋፊያ ሥራ ይሠራል፤ የራሳቸውን ኢንተርፕራይዝ አቋቁመው ወደ ስራ እንዲገቡ ከሚመለከታው አካላት ጋር በመተባበር ይሠራል፤

፭/ የኢንተርፕራይዝ ልማቱን የሚደግፉና የሚያስተባብሩ የክልል ተቋማትን፣ የባለድርሻ አካላትን፣ የልማቱን ሰራተኞችና የዘርፍ ማኅበራትን የማስፈፀም አቅም ይገነባል፤ የአቅም ግንባታ ሥራ ከሚሠሩ ሌሎች ተቋማት ጋር በቅንጅት ይሠራል፤

5. The Powers and Duties of the Development

The Development shall have the following Powers and Duties:

1/ Make policy, strategy, program and project recommendations to the Ministry that help expedite the development of enterprises and transformation; upon approval of same, the Development shall embark on implementation;

2/ Prepare support frameworks, procedures and plans that help the development of enterprises; and shall implement and coordinate implementation of same;

3/ Ensure bottlenecks that hinder the competitiveness and effectiveness of enterprises, especially enterprises engaged in import substitution or export production, are identified and overcome;

4/ Engage in investment promotion of the sector in order that citizens will engage in Enterprises and provide support so citizens will establish their own Enterprises;

5/ Build the capacities of Regional Institutions, stakeholders, employees and sectoral associations that support and coordinate the development of enterprises; shall work in integration with other Institutions working on capacity building;

፮/ ለኢንተርፕራይዎች አስፈላጊ የሆኑ የሥልጠና፣ የጥናት፣ የፋይናስ፣ የማምረቻ መሣሪያ፣ የቴክኖሎጂ፣ የምክር አገልግሎት፣ የማምረቻ ቦታና መሠረተ-ልማት፣ የግብዓት፣ የገበያ ትስስርና ሌሎች ድጋፎች በክፍተትና በዕድገት ደረጃ ላይ ተመስርተው እንዲቀርቡ ያደርጋል፤ ይደግፋል፤ ያስተባብራል፤

፯/ ከሚኒስቴሩ ጋር በመተባበር የኢንተርፕራይዎችን ልማትና ምርታማነት ለማሳደግ የሚያስችል የኢንዱስትሪ ኤክስቴንዥን አገልግሎት ይሠጣል፤ እንዲያገኙ ያደርጋል፤ ያስተባብራል፤

፰/ የኢንተርፕራይዝ ልማትን ሊያፋጥኑና ተወዳዳሪ ሊያደርጉ የሚችሉ ምርጥ ተሞክሮዎችን ከሀገር ውስጥና ከውጪ ሀገር ይለያል፤ ይቀምጣል፤ እንዲሰፉ ያደርጋል፤

፱/ ለኢንተርፕራይዎች ጠቃሚ የሆኑ ፕሮጀክት ፕሮፋይሎች፣ ሞዴል ቢዝነስ ፕላኖችና ስፔሲፊኬሽኖች ያዘጋጃል፤ ለተጠቃሚዎች ያሰራጫል፤

፲/ በልማቱ ሥር የሚገኙ መሠረተ ልማቶችን በመጠቀም ለኢንተርፕራይዎች እና በዘርፉ መሰማራት ለሚፈልጉ ዜጎች ሥልጠና ይሠጣል፤ እንዲሠጥ ያደርጋል፤ መለዋወጫዎችንና ችግር ፈች የሆኑ የምርትና የቴክኖሎጂ ናሙናዎችን ያዘጋጃል፤ በስልጠና ያሸጋግራል፤ የፈጠራ ሃሳብ ይዘው ለሚመጡ ዜጎች ሃሳባቸውን ወደ ተጨባጭ ምርት እንዲለውጡ ያደርጋል፤ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት ይሰራል፤

6/ Coordinate the efforts of support providing institutions that assist with training, research and development, finance, manufacturing equipments, technology, consultancy services, working premises and infrastructure, inputs, market networking and other similar supports to enterprises where the support is based on gaps and growth level;

7/ In collaboration with the Ministry, provide and make available as well as coordinate industrial extension services that enable the development and productivity of enterprises and coordinate such support;

8/ Identify, formulate and scale up best practices from within the country and abroad which will help in expediting the Enterprises Development and which assist in competitiveness;

9/ Ensure that project profiles, model business plans and specifications beneficial to enterprises are prepared and distributed to users;

10/ Provide trainings to Enterprises and citizens interested in joining the sector using infrastructures in the possession of the institution; Shall develop spare parts and prototypes of products and technology that are problem solving; Shall transfer proto types through trainings and provide support to citizens that come up with innovative ideas to realize those ideas to actual products; shall work in coordination with the concerned bodies.

፲፩/ የኢንተርፕራይዞች የቁጠባ ባህል እንዲያደግና የሥራ ማስኬጃና የማምረቻ መሳሪያ ፋይናንስ ከአበዳሪና ከአከራይ ተቋማት እንዲያገኙ ክትትልና ድጋፍ ያደርጋል፤ ከሚመለከተው አካል ጋር በመተባበር ምቹ የፋይናንስ አቅርቦት ስርዓት ይዘረጋል፤

፲፪/ ለኢንተርፕራይዝ አገልግሎት የሚውሉ መሠረተ-ልማት የተሟላላቸው የማምረቻ፣ ማሳያና መሸጫ ማዕከላት ያለማል፣ ያስተዳድራል፤

፲፫/ ኢንተርፕራይዞች እርስ በእርስና ከከፍተኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች፣ ከሌሎች ተቋማትና ድርጅቶች ጋር በግብዓት፣ በገበያና በቴክኖሎጂ የሚተሳሰሩበትን ስልቶችን ይቀይሳል፤ ተግባራዊ ያደርጋል፤

፲፬/ ኢንተርፕራይዞችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ወርሃዊ፣ ክልላዊ፣ ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ አውደ-ርዕይ ያዘጋጃል፤ ክልሎች እና የግል ተቋማት በተናጠልና በጋራ እንዲያዘጋጁ ያመቻቻል፤ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር በሚዘጋጁ ኤግዚቢሽኖች ላይ ኢንተርፕራይዞች እንዲሳተፉ ያደርጋል፤ ይደግፋል፤

፲፭/ ኢንተርፕራይዞችን ተወዳዳሪ ለማድረግና ዜጎች ወደ ዘርፉ እንዲገቡ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር በጥናት ላይ የተመሠረተ የማበረታቻ ስርዓት እንዲዘረጋ ከሚመለከተው አካል ጋር በጋራ ይሰራል፤ ተፈጻሚነቱን ያረጋግጣል፤

፲፮/ ለኢንተርፕራይዞች የአንድ መስኮት አገልግሎት የሚሰጡ ማዕከላት እንዲቋቋሙና ወደ ሥራ እንዲገቡ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመተባበር ይሠራል፤

11/ Culture of Enterprises would develop and hence secure financial loan and lease as working capital and manufacturing equipment; shall, in collaboration with concerned organs, establish a system of alternative financial sources for Enterprises.

12/ Shopping structures with appropriate infrastructure to be used by enterprises in the regions;

13/ Design and apply ways in which enterprises are interconnected and linked with large manufacturing Enterprises, other institutions and companies in terms of inputs, market and technology;

14/ Organize nationwide, Regional and International exhibitions; shall facilitate so that Regions and Private Institutions Organize exhibitions separately and jointly; shall provide support so that Enterprises will participate on local and international exhibitions;

15/ Work with concerned bodies so that research-based incentive systems are in placed to encourage the competitiveness of Enterprises and promote citizens to join the sector; shall ensure its implementation;

16/ Work in collaboration with concerned Institutions to establish and operationalize one stop service centers for Enterprises;

፲፯/ በኢንተርፕራይዝ የሚመረቱና ጥራታቸውን የጠበቁ ምርቶች ደረጃ እንዲወጣላቸውና የወጣላቸውም የብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት እንዲያገኙ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤

፲፰/ ኢንተርፕራይዞችን ለመደገፍ ተመሳሳይ አላማ ካላቸው በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ከሚገኙ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋር የትብብር ስምምነት ያደርጋል፤ ተፈጻሚ እንዲሆንም ይሰራል፤

፲፱/ ለዘርፉ ልማት አጋዥ የሆኑ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂዎች እንዲለሙ ያደርጋል፤ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመታገዝ መረጃዎችን ያደራጃል፤ ይተነትናል፤ ያሰራጫል፤

፳/ ኢንተርፕራይዞች በአካባቢ ጥበቃ የተቀመጡ መስፈርቶችን እንዲያሟሉ ድጋፍ ያደርጋል፤ ይከታተላል፤

፳፩/ ልማቱ በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣው ደንብ መሰረት ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች ክፍያ ያስከፍላል፤

፳፪/ የጥቃቅን ማኑፋክቸሪንግ ኢንተርፕራይዞችን ልማትና ሽግግር በተመለከተ ከስራና ክህሎት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር የድጋፍ ስራ ይሠራል፤ አስፈላጊውን አሰራሮች ይዘረጋል፤

፳፫/ የንብረት ባለቤት ይሆናል፤ ውል ይዋዋላል፤ በስሙ ይከሳል፤ ይከሰሳል፤

፳፬/ ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራትን ያከናውናል፡፡

17/ Facilitate standards to be established and certificate of competence is issued to quality products manufactured by enterprises;

18/ Shall enter into cooperation agreement with local and Foreign Governmental and non-Governmental Institutions of similar objectives to support Enterprises; shall work for implementation of the cooperation;

19/ Work for the development of information communication technologies that are helpful for growth of the sector; shall organize, analyze and disseminate data using modern technology;

20/ support and monitor enterprises to meet the requirements set for environmental protection;

21/ Collect income from services it provides in accordance with a Regulation to be issued by the Council of Ministers;

22/ Support the development and transition of micro manufacturing enterprises in collaboration with Ministry of Labor and Skills; shall emplace appropriate systems;

23/ Own properties, enter into contracts, sue and be sued;

24/ Engage in other related activities that help in meeting its objectives.

፮. የልማቱ አቋም

ልማቱ፡-

፩/ በመንግስት የሚሾም ዋና ዳይሬክተር፤

፪/ እንደ አስፈላጊነቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች፤ እና

፫/ አስፈላጊ ሠራተኞች

ይኖሩታል፡፡

፯. የዋና ዳይሬክተሩ ስልጣንና ተግባር

፩/ ዋና ዳይሬክተሩ የልማቱ ዋና ሥራ አስፈጻሚ በመሆን የልማቱን ስራዎች ይመራል፤ ያስተዳድራል፤

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ዳይሬክተሩ፡-

ሀ) በዚህ ደንብ አንቀጽ ፭ የተመለከቱትን የልማቱን ሥልጣንና ተግባራት በሥራ ላይ ያውላል፤

ለ) በፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕጎች መሠረት ሠራተኞችን ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤

ሐ) የልማቱን ስትራቴጂክና ዓመታዊ ዕቅዶች አዘጋጅቶ ለሚኒስቴሩ ያቀርባል፤ ይተገብራል፤ የአፈጻጸም ሪፖርትም ያቀርባል፤

መ) የልማቱን በጀት አዘጋጅቶ ለሚመለከተው አካል ያቀርባል፤ በተፈቀደው በጀትና የስራ ኘሮግራም መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤

ሠ) ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ልማቱን ይወክላል፤

6. Organization of the Development

The Development shall have:

1/ A Director General;

2/ Deputy Director Generals as may be necessary; and

3/ Other necessary employees.

7. The Powers and Duties of the Director

General

1/ The Director General shall act as the Chief Executive Officer and direct and manage the activities of the Development.

2/ Notwithstanding the provision of Sub Article 1 of this Article, The Director Shall :

a) apply powers and duties indicated under Article 5 of this Regulation;

b) hire and manage staffs of the institution based on Federal Civil Service laws;

c) produce and apply strategic and annual plans of the Development and present to the Ministry; present performance report;

d) produce budget of the Development and present it to concerned body; shall expend cash based on the authorized budget and action plan;

e) represent the Development in relations maintained with third parties;

ረ) የልማቱን የሥራ አፈፃፀምና የሂሳብ ሪፖርቶች አዘጋጅቶ ለሚመለከተው አካል ያቀርባል።

፫/ ለልማቱ ሥራ ቅልጥፍና አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ሥልጣንና ተግባሩን በከፊል ለልማቱ ሃላፊዎችና ወይም ሌሎች ሠራተኞች በውክልና ሊሰጥ ይችላል።

፳. የምክትል ዋና ዳይሬክተሮች ስልጣንና ተግባር

ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች፡-

፩/ የዘርፋቸውን ተግባር በማቀድ፣ በማደራጀት፣ በመምራትና በማስተባበርዎና ዳይሬክተሩን ያግዛሉ።

፪/ በዋና ዳይሬክተሩ ተለይተው የሚሰጣቸውን ስራዎች ያከናውናሉ።

፫/ ዋና ዳይሬክተሩ በማይኖርበት ጊዜ ተለይቶ ውክልና የተሰጠው ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዋና ዳይሬክተሩን ወክሎ ይሰራል።

፱. በጀት

የልማቱ በጀት በመንግስት ይመደባል።

፲. ስለ ሂሳብ መዛግብት

፩/ ልማቱ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል።

፪/ የልማቱ የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሰነዶች በዋና ኦዲተር ወይም እርሱ በሚሰይመው ኦዲተር በየዓመቱ ይመረመራሉ።

f) prepare performance and financial reports of the Development and present to concerned body.

3/ The Director General may delegate part of his powers and duties to other officers and employees of the Development to the extent necessary for the efficient performance of the activities of the development.

8. The Powers and Duties of the Deputy Director Generals

The Deputy Director Generals shall:-

1/ Plan, organize, lead and coordinate their respective activities and assist the Director General thereof;

2/ Accomplish the activities assigned to them by the Director General;

3/ Act on behalf of the Director General in his absence when delegated.

9. Budget

The Budget of the Development shall be allocated by the Government.

10. Books of Accounts

1/ The Development shall keep complete and accurate book of accounts;

2/ The books of accounts and documents of the Development shall be audited annually by Auditor General or an Auditor assigned by him.

፲፩. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ሕዳር ፲፱ ቀን ፪ሺ፲፭ ዓ.ም

ዐብይ አሕመድ (ዶ/ር)

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ

ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር

11. Effective Date

This Regulation shall be effective up on the date of its publication in Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, On this 28th Day of November, 2022

ABIY AHIMED (DR.)

PRIME MINISTER OF THE FEDERAL

DEMOCRATIC REPUBLIC OF

ETHIOPIA